

ማክሰኞ ግንቦት ፳ ቀን ሺህ ፱፻፹፯ ዓ/ም
፪ኛው አየር ምድብ
ዮሐንሥ ፩ኛ አየር ማረፊያ
አሥመራ

የግንቦት ፀሐይ ክርር ብላ ወጥታ እናት እናታችንን ማለቱን ተያይዘዋለች እያለፈ እያለፈ የሚነፍሰው ነፋስ አየሩን ሊያቀዘቅዝ ቢሞክርም የመሬቱ ንዳድ መልሶ ወላፊን እየፈጠረ ወደ ላይ ይጋረፋል ። የአሥመራ አየር ምድብ አባላት ወታደራዊ የደንብ ልብሰቻቸውን ለብሰው እለታዊ ተግባራቸውን ለመከወን ከውዲያ ከውዲህ ሲሉ እዚህም እዚያም ይታያሉ እንደ ወትሮው ሁሉ ፈጠን ያለ እንቅስቃሴ ይስተዋላል ። ከተለያዩ አውሮፕላኖች ሞተር የሚወጣው ከፍተኛ ድምጽ አካባቢውን ማደበላለቁን ይዟል ። በየመሃሉ እንደ ነጎድጓድ የጀሮ ታምቡር እስኪቀደድ የሚያስገመገመው የሚገላ ሃያ እንደ እና ሃያ ሰስት ተዋጊ አውሮፕላኖች የሞተር ድምጽ ግን ከምንም በላይ ጎልቶ እኔን ካልሰማችሁን የሚል ይመስላል ።

ልብ ብሎ ላስተዋለው የሙዚቃ ጠባብነት የተቀኝበት የሙዚቃ ስልት ይመስላል ። እንደ ከፍ... እንደ ዝቅ... እያለ የታዳሚን ቀልብ ለመሰብ ትግል ይዟል ። ሞቃታማው አየር በውስጡ የሚናኘውን የጀት ሞተር ጭስ ለመበተን ይመስላል በተለያዩ አቅጣጫ መንፈሱን ቀጥሏል ። በዚህ የዕለት ተዕለት ተውኔት መሃል በነጭ መደብ ላይ ደማቅ ሰማያዊ ቀለም አግድም የተሰመረበት ፤ በጭራው ላይ በትልቁ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ (አረንጓዴ ቢጫና ቀይ) በኩራት የሚያውለበልበው ሽንጣር ረዥሙ ሱብኦት ሰራሽ ቲዩ 154 የመንገደኞች አውሮፕላን በርካታ መንገደኞችንና ወታደራዊ ቁሳቁሶችን ጭኖ ከደብረ ዘይት ሓረር ሜዳ አስመራ አየር ማረፊያ ደረሰ ።

ይህ የመጓጓዣ አውሮፕላን ለአገሪቱ ርዕሰ-ብሄር ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃ/ማሪያም ከቀድሞ የሶቪየት ሕብረት መሪ ከነበሩት ሊዮኒዮድ ብሬቻኒቭ በስጦታ የተበረከተላቸው ነበር አውሮፕላኑ ውስጡ ለአንድ አገር መሪ እንዲመጥን ሆኖ የተሰራ ቢሆንም ፕሬዝዳንት መንግስቱ ይህንን አውሮፕላን ከመጎብኘት ባለፈ ለአንድም ቀን እንኳን ሊገለገሉበት አልፏቸዋል ።

የሞዛምቢክ መሪ የነበሩት ጓድ ሳምራ ማሼል ከሶቪየት ሕብረት በተበረከተላቸው ተመሳሳይ አውሮፕላን ሲበሩ በደረሰባቸው አደጋ ሕይወታቸው በማለፉ ምክንያት ይመስላል ፕሬዝዳንት መንግስቱ ሊጠቀሙበት አልፏቸውም ።

የሳምራ ማሼል ሞት በኬጂቢ እንደተቀነባበረ ውስጥ ውስጡን ወሬ ይናፈስ ነበር ። እናም ባለስልጣናቱ የደረሰውን አደጋ በመሸሽ ይመስላል በአውሮፕላኑ ለመገልገል ፈቃደኛ ሳይሆኑ ይቀራሉ ። በዚህም ምክንያት ይህ ለአገር መሪ እና ለከፍተኛ ባለስልጣናትና ምቹ ሆኖ የተሰራውን አውሮፕላን ለኢትዮጵያ አየር ኃይል የሰራዊቱ ማጓጓዣ እንዲሆን ተሰጠ ። የስጦታ ፈረስ ጥርሱ አይታይም እንዲሉ ስጦታውን አየር ኃይል በጸጋ ተቀብሎ በማጓጓዣነት እየተገለገለበት ነው ። ቲዩ የነዳጅ ፍጆታው ከፍተኛ እንደሆነና በጎማ ጨረሽነት ቢታወቅም ያለ ስራ እድሜውን ከሚጨርስ ተብሎ በሳምንት እንደ ጊዜ ማክሰኞ ወደ አስመራ ፣ ሓሙስ ደግሞ ወደ ድሬዳዋ የአየር ኃይልን ሰራዊት እና ቤተሰብ እንዲያጓጉዝ ተደርጓል ። ይህ ደግሞ የሰራዊቱ ዋና መገልገያ ከነበረው አንቶኖቭ-አሥራ ሁለት ወታደራዊ የዕቃ ማጓጓዣ አውሮፕላን አንጻር ሲታይ ቲዩን እጅግ ምቹና ዘመናዊ በመሆኑ ለሰራዊቱ ጥሩ አጋጣሚ ሆነ ። እነሆ ዛሬም በመደበኛ ፕሮግራሙ ዕለተ ማክሰኞን ጠብቆ አስመራ ሁለተኛው አየር ምድብ በሰዓቱ አርፎ በውስጡ የነበሩትን መንገደኞች እና ቁሳቁስ እያራገፈ ነው ።

የአውሮፕላኑን በር ተጠግቶ በቆመው መወጣጫ ደረጃ በኩል የአውሮፕላኑ አስተናጋጆች እና ሰራተኞች በፍጥነት መውረድ ጀምረዋል ። በበረራ መሰመርና በተርሚናል አካባቢ የሚሰራው ፣ እንዲሁም በሻይ እና በምሳ እረፍት ላይ ያለ የአየር ኃይል ሰራዊት ወደ ተርሚናሉ ሰብሰብ በማለት የመጡትን መንገደኞች ለመቀበል እየተቻኑለ ነው ። እንደ ሁልጊዜው በዚህ የማክሰኞ በረራ የተነፋፈቀ ጓደኛ ፣ ወዳጅና ዘመድ ፣ እንዲሁም ደብዳቤና የተለያዩ መልዕክቶች የምናገኝበት ዕለት ነውና ማክሰኞን በታላቅ ጉጉት እንጠብቀዋለን ከመሃል አገር ከዘመድ ወዳጅ ጋር ለመገናኘትም እንዳናብቸኛው መንገድም ጭምር ነውና ።

እንደ ወታደራዊው ደንብ መሰረት ከፍተኛ መኮንኖች በቅድሚያ ከአውሮፕላኑ ይወርዱና ሌላው የሰራዊቱ አባል በተዋረድ ይከተላል ። እየተጋፉ መውረድ በወታደራዊው ሥነ-ሥርዐት አይደለም ።

ዛሬም በዚህ በረራ ውስጥ ካሉት ከፍተኛ መኮንኖች መካከል የሁለተኛው አየር ምድብ አዛዥ ብርጋዴር ጄነራል ንጉሴ ዘርጋው ከመንገደኛው ቀድመው ወረዱ አብረዋቸውም ሌሎች ሁለት በቅርቡ ቡብርጋዴር ጄነራልነት ማእረግ የተሾሙ ከፍተኛ መኮንኖች የታደሉ ። ብ/ጄነራል ንጉሴ ዘለግ ያለ ቁመናና ግርማ ሞገስ ያላቸው ፤ በ1969 ዓ/ም አብረተኛው የሶማሊያ መንግስት አገራችንን በወረረ ወቅት የሶማሊያን አየር ኃይል ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከታሪክ መዝገብ ላይ እንዲሰረዝ ካደረጉት የአየር ላይ ጀግኖች አንዱ ነበሩ ፤ አሁን የአየር ምድቡ አዛዥ ሲሆኑ በሰራዊቱ እጅግ የተወደዱና እንደ አባት የሚታዩ መኰንን ናቸው ።

በተርሚናል አካባቢ ጓደኛውን ያገኘ ፤ ደብዳቤም ሆነ ሌላ መልእክት የመጣለትና ፤ እንዲሁም የመሃል አገር ወሬ ለመስማት የጓጓ ሁሉ በየፊናው የሚቀርበውን እጅብ እጅብ አድርጎ ወደየ ካፌቴሪያውና ወደ የክበቡ እና ወደ ስራው እየተመለሰ ነበር እኔም በበኩሉ የመጡልኝን በርከት ያሉ ፖስታዎች ይዤ ገለል ያለች ስፍራ ሆኜ በጉጉት ከፍቼ ማንቡብ ያዝኩ የናፍቆት ደብዳቤ የቤተሰብ ፎቶዎች ... ለአፍታ በትዝታ ወደ መሃል አገር ወሰዱኝ ሁሉም ነገር በግደነ ህሊናዬ መሃል አገር ያለሁ እስኪመስለኝ ፍንትው ብሎ ታየኝ የወሰደኝ የምናብ ሠረገላ ጉዞውን አጠናቆ እምጥቶ ከመናኸሪያው ሲጠለኝ ከሃሳብ እና ከትዝታ ወደ ገሃዱ አለም ተመልሼ በዕለቱ ሊካሄድ ወደ ታቀደው ስብሰባ አመራሁ ። ስብሰባው በየአመቱ ስለሚከበረው የአየር ምድቡ ቀን በዝግጅት ኮሚቴነት የተመረጠን አባላት ከአየር ምድቡ አዛዥ ጋር ለመወያየት ነበር ። ሆኖም ባልታወቀ ምክንያት አዛዥ ሊገኙ ስላልቻሉ ስብሰባው ለሌላ ጊዜ እንደ ተዛወረ ተነገሮን ብዙም ሳንቆይ ወደ የስራ ክፍላችን ተመለስን ።

ወደ በረራ መስመር ስመለስ ተርሚናል አካባቢ ከወትሮው ጥቂት ለየት ያለ ሁኔታና ግርግር ይስተዋላል ። ይህ ተርሚናል በአውቁ ደራሲ በአሉ ግርማ የተጻፈው ኦሮማይ መፅሃፍ ላይ በርካታ ስፍራዎች ላይ የተጠቀሰ ሲሆን በድርሰቱ ላይ ስምቻቸው ተቀይሮ የተጠቀሱ ገፀ-ባህሪያት አሁንም በስፍራው ይገኛሉ ዘወትር ባለፍኩ ባገደምኩ ቁጥር በመፅሐፉ ውስጥ እንደ ማንኛውም ተደራሲ አውቀው የነበረውን ትእይንት በገሃዱ አለም ስላወቅኩት ይመስላል ሁሉም ነገር ሕይወት እየዘራ ይታየኛል የቅርብ አለቃዬ እያንዳንዱን ገፀ-ባህሪ የገሀዱን አለም ከድርሰቱ እያነፃፀረ በደንብ አስረድቶኛል ። አሁን ግን የማየው ያልተለመደ እንቅስቃሴ ቀልፎ በመሳቡ የተነሳ ያንን ሁሉ ለአፍታ ዘንግቼ ሁኔታዎችን በአንክሮ መከታተል ጀመርኩ ።

ወደዚያ አየር ምድብ ከሄድኩ ጀምሮ በተለያዩ ጊዜ በሻለቢያ መድፍ ጥቃት በግቢያችን ላይ ተሰንዝሮ በህይወት እና በንብረት ላይ ጉዳት በመድረሱ የተነሳ ለማንኛውም ነገር ዘወትር ዝግጁ ነን እናም ዙሪያ ገባውን ትኩረት በመስጠት ነበር የምናየው ከፍተኛ የሆነ ፍንዳታ ከተሰማ በፍጥነት መሬት ይዞ ራስን ለማዳን ስልታዊ እንቅስቃሴ በማድረግ ቀጣዩን ጥቃት ለማምለጥ ጥሩ ከለላ መያዝ ያስፈልጋል ባልታሰበ ጊዜ የአየር ጣቢያው በመድፍ ይደበደባል በአንድ ጊዜ ምድር ቁና ትሆናለች በቅፅበት ውስጥ ምን ሊያጋጥም እንደሚችል አይታወቅም የአደጋ ጊዜ ጥሪው ሲሰማ ሁሉም በአቅራቢያው ወዳለው ምሽግ ይሮጣል የመድፉ ኢላማ ብዙውን ጊዜ የታቀደለት ስፍራ የሚያርፍ ይመስለኛል ማንነታቸው ባይታወቅም ከመሃላችን ሆነው የሚያስተኩሱ እንዳሉ ግልጽ ነው ወታደራዊው ደህነት ሥራውን ያቆመ እስኪመስል ድረስ እንደልባቸው መርጃ ይደርሳቸዋል ብል አልሳሳትም በጣም የሚደንቀው የሚወረወረውን የመድፍ ጥቃት ከመጤፍ ሳይቆጠሩ ጥቃቱን ለማስቆም የተዋጊ ሄሊ ኮፕተር ባለሙያዎች እና አብራሪዎች ወደ በረራ መስመር ይንቀሳቀሳሉ ሆኖም ሄሊኮፕተሩ ከመነሳቱ በፊት ሁሉም ነገር ፀጥ ይላል ታዲያ እንደምን አውቀው ይሆን ጥቃቱን የሚያቆሙት ።

እንደ ምሽት ከአራት መልስ ድንገተኛ የመድፍ ጥቃት ተጀመረ የአደጋ ጊዜ ማስጠንቀቂያ ድምፅ ተሰማ ሁላችንም ወደ ምሽግ ተሯሯጥን ወደ ምሽጉ የሚያስወርደው ደረጃ ስንደርስ እንግዳ በሆነ መልኩ የምሽጉ በር ተቆልፎ ነበር በመጀመሪያ በር ላይ የደረሰው መኮንን የበሩን መቆለፍ ሲመለከት ለአፍታ ቆም በማለት የበሩን መቆለፍ ተናግሮ ሳይጨርስ በድጋሚ የተወነጨፈው የመድፍ ፍንጣሪ እንገቱን ሰየፈው ይሄ ሆነ ተብሎ የተቀነባበረ እና በርካታ የሰራዊቱን አባላት ለማስጨረስ የተደረገ ለመሆኑ አሉ አይባልም ። የምሽጉ መቆለፍ እንዲሁም የመድፉ ኢላማ በቅርብ ርቀት ላይ ማረፍ ከሰራዊቱ መሃል በመሆን ለአማፅያኑ የሚሰራ እንዳለ ግልጽ ነበር ። ከዚያ በፊትም ይሁን በጎላ የምሽጉ በር ተቆልፎ አያውቅም ሁላችንም በአንድነት ተቀላቅለን እንኑር እንጂ ማን ምን እንደሆነ ማወቅ አዳጋች ነበር በውስጥ

ተሰግስገው የሰራዊቱን እንቅስቃሴ ለጠላት የሚያቀብሉ በርካታ የውስጥ አርበኞች ያለአንዳች ስጋት ይንቀሳቀሱ ይህም የሆነው በሰራዊቱ ውስጥ የዘርም ይሁን ሌላ ልዩነት ባለመኖሩ ነበር እውነትን እንሰራለን እውነትን እንበላለን ከዚያም ባለፈ በጋብቻም ይሁን በውዳጅነት የተዛመደንም ብዙዎች ነበርን ። በሌላ ወቅት በተደረገ የከባድ መሳሪያ ጥቃት በውጊያ አውሮፕላኖች ላይ ጉዳት ይደርሳል የደረሰውን ጉዳት በማግኘቱ በአማኒያኑ ሬዲዮ ከአውሮፕላኖቹ መለያ ቁጥር ተሰራጭቶ መስማቱን አስታውሳለሁ እርግጠኛ ነኝ በዚህ መሰሉ ጉዳይ ተጠርጥረው እንኳን የተጠየቁ ግለሰቦች ያሉ አይመስለኝም ።

በ1971 ዓ/ም እንዲሁ በሰራዊቱ ውስጥ በመሆን ለአማኒያኑ ይሰሩ በነበሩ ግለሰቦች በተቀናበረ ሴራ ከአስር ያላነሱ ለተከታዩ ቀን ሊደርግ የታሰበ የቦንብ ድብደባ ተዘጋጅተው የነበሩ ሚግ ሃያ ሶስት ሰው በጣይ አውሮፕላኖች በበረራ መስመር እንዳሉ በሰርጎ ገቦች በተጠመደ ፈንጂ መውደማቸውን በወቅቱ ባልኖርም ከበረራ መስመር በቅርብ ርቀት ላይ የተጣለው ቅሪታቸው ለማየት ችለዋል ።

ለወትሮው ከምሳ በፊት መንገደኞችን ይዞ የመጣው አውሮፕላን ለአረፍትም ሆነ ለአጭር ጊዜ የሰራ ቅያሬ ወደ መኻል አገር የሚሄደውን የአየር ኃይል አባላትና ቤተሰብ ይዞ ይመለሳል ። ዛሬ ግን ምክንያቱን ባለውቅም ለየት ያለ ሁኔታ እያየሁ ነው በጄኔራል ቁምላቸው ደጄኔ (የሁለተኛው ኦብዮታዊ ሰራዊት ም/አዛዥ) የሚመራ ልዩ ኮማንዶ ጦር ከነሙሉ ትጥቁ በጥድፊያ እያሳፈረ መሆኑን አስተዋልኩ ። ለዚህ ለየት ያለ እንቅስቃሴ የራሴን መላምት ከመስጠት ያለፈ ምንም አይነት መረጃ አልነበረኝም ። ከቲዩ ተከትሎም አንድ አንቶኖቭ አስራ ሁለት ወታደራዊ ማንገዳም በተመሳሳይ መልኩ ልዩ ኮማንዶዎችን በጥድፊያ ሲጭን ተመለከትኩ ። በጥብቅ የተያዘ ምስጢር ቢኖን እንጂ እንዲህ አይነት ከበድ ያለ እንቅስቃሴ ሲደረግ መረጃ ያለማፈትለኩ ገርሞኛል በይበልጥ ቲዩ ከድራግዎ ፤ ከአስመራ እና ከአዲስ አበባ አየር ማረፊያ ውጪ አየርፍም ታዲያ ሰራዊቱ ወዴት እየሄደ ይሆን በማለት መልስ ባላገኝም ራሴን ጠየቅኩ ።

የጊዜ ዑደት ሆኖ ጀምበር ወደ ምእራብ አቅጣጫ ጉዞዎን ስታፋጥን የቀኑ ሙቀትም አብሯት ጉዞ የጀመረ ይመስል አየሩ መቀዝቀዝ ጀምሯል ። ሁለቱ ግዙፍ የማንገዳዎች አውሮፕላኖች ከኮማንዶዎቹን ጭነው ሲያበቁና ጭለማው ከመንገሱ በፊት አስመራ “የሐንግ” አራተኛ” አየር ማረፊያን ለቀው ተነሱ ። የሞተራቸው ድምፅ ከጀሯችን እስኪርቅና ከዕይታ እስኪጠፋ ድረስ በአይኖቻችን ሸኘናቸው ይህ ምስጢራዊ በረራ ወዴት ይሆን የሚለውን ጥያቄ እንደያዘኩ አቅጣጫዬን ከተርሚናሉ ብዙም ወደ ማይርቀው ኤርሜን ክብብ አደረኩ እንደኔ ሁሉ ሌሎችም ወደየ ክበቦቻቸው ሲሄዱ ስፍራው ፀጥታ ነገሠበት ።

በአየር ኃይል ውስጥ የማእረግ ቅደም ተከተል በማድረግ የተቋቋሙ የሰራዊቱ መገልገያ በርካታ ክበቦች አሉ

- የመኩንኖች ክብብ - በዚህ ክብብ ውስጥ ከምክትል መቶ አለቃ እስከ ጄኔራል ማዕረግ ያላቸው መኮንኖች የሚገለገሉበት ሲሆን
- ቴክኒሻን ክብብ - ባለ ሌላ ማዕረግተኛ የቴክኒክ ሙያተኞችን ያካተተ ከጄኔራል ቴክኒሻን እስከ ማስተር ቴክኒሻን ያሉ የሰራዊቱ አባላት ይገለገሉበታል ።
- ኤርሜን ክብብ - ወጣቶች (ጁንየር) ባለ ሌላ ማዕረግተኛ የቴክኒክ ሙያተኞች ከጄኔራል ኤርክራፍት ማን እስከ ሊዲንግ ኤርክራፍት ማን ድረስ የሚገለገሉበት
- የካዲት ክብብ - በመኩንነት ለመመረቅ ገና በስልጠና (በትምህርት) ላይ ያሉ ካዲቶች (ዕጩ መኩንኖች) የሚገለገሉበት ።
- ተማሪዎች ክብብ - በትምህርት ላይ ያሉ አፕሬንቲስ ወጣት ተማሪዎች የሚገለገሉበት ሲሆን
- የኤር ፖሊስ ክብብ - በአየር ኃይሉ ውስጥ በጥበቃና በተለያዩ አገልግሎቶች ላይ ያሉ የኤር ፖሊስ ክፍል የሚገለገልበት ክብብ ናቸው ።

በአንድ የማእረግ ተርታ ያሉ የሰራዊቱ አባላት ካልሆኑ በስተቀር እንደኛው ወደ እንደኛው ክብብ በመግባት መገልገል አይችልም ። ሁሉም እንደየ ማእረጉ እየተሰበሰቡ አብሮ ይውላል ። ይህ አሰራር የአየር ኃይሉን ወታደራዊ የዕዝ ጠገንና አሰራር በሚገባ ሚዛኑን ጠብቆ እንዲሄድ ይረዳል ተብሎ ይታሰባል ። ለረዥም አመታትም በሰራዊቱ

ውስጥ ተግባራዊም ሆኖ ኖሯል ። ጨዋታን ጨዋታ ያነሳዋልና ስለአየር ኃይል ክብብ ካነሳሁ አይቀር ከርዕሳችን ጋር የተያያዘ እንዲት እጋጣሚን ላነሳ ወደድኩ ።

በዚህ በሁለተኛው አየር ምድብ (አሥመራ) አካባቢ በስራ አጋጣሚ በተደጋጋሚ የሚመላለስ በስም የማላስታውሰው እንደ የምድር ጦር ሻምበል አየር ኃይል መኮንኖች ክብብ በመሄድ ከእንዴም ሁለቱ ግልጋሎት እንዲያገኝ በኩሚቱዎች ይፈቀዱለታል ። ከዚያ በላይ በእንግድነት መገልገል የሚያስችል ህግ ባለመኖሩ ግልጋሎቱ በኩሚቱዎች እንዲቋረጥ ተደረገ ። በዚህም ሳቢያ ውስጥ ገብቶ ግልጋሎት ማግኘት ያልቻለው መኰንን ሲጋራና ቡና በውጭ ሲጠቀም የአየር ምድቡ አዛዥ ብ/ጄ ንጉሴ ዘርጋው ይመለከታሉ ። ጠጋ ብለውም ለምን ውጭ ሆኖ እንደሚገለገል ሲጠይቁት ክበቡን በኮሚቴነት የሚመሩት መኮንኖች እንደከለከሉት ይነግራቸዋል ። ቅኑ አዛዥ ሕጉን ትንሽ ገፋ አድርገው መኰንኑ ለተወሰነ ጊዜ በክበቡ እንዲገለገል ኩሚቱዎችን በማግባባታቸው ሻምበሉ ከዚያን ዕለት ጀምሮ እንደ ልቡ እንዲጠቀም ፈቃድ ያገኛል ። ይህ ስህተት እኚህን ጀነራል ዋጋ ሳያስከፍላቸው አልቀረም ። እንደነዚህ አይነት ፀጉረ ልውጥ ሰዎች እንዳት ድብቅ ግዳጅ አየተሰጣቸው በአካባቢው ወዲያና ወዲህ እንደሚሉ የደህንነት ሙያተኞች አጥብቀው ይኩንናሉ ። ጀነራሉ በደግነት በመኮንኖች ክብብ እንዲገለገል የፈቀዱለት መኰንን መልሶ አጥፊያቸው ሆኖ ብቅ እንደሚል ፈፅሞ አልገመቱም ።

ምሽት ላይ እራት ከተባላ በኋላ መደበኛ የሆነውን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ለመከታተል በጉጉት በአዳራሹ ታደምን አዲስ ነገር እንሰማ ይሆናል ብለን ተስፋ ብናደርግም እንደታሰበው ብዙም የተገኘ አዲስ ነገር አልነበረም ። ምክንያቱም አስመራ የቴሌ ሳተላይት በደረሰበት ጉዳት ምክንያት የስልክም ይሁን የቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት የለም ከአንድ ቀን በፊት የተላለፈውን ፕሮግራም ነበር የሚተላለፈው በዚህም ምክንያት ትኩስ የዕለቱን ፕሮግራም የመስማት እድሉ አልነበረንም ። መሃል አገር አንድ የተፈጠረ ከባድ ችግር ስለመኖሩ ከጥርጣሬ የዘለለ አንዳች ማረጋገጫ አልነበረም ።

በእኔ ግምት ሚስጢራዊ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ወደ መኻል አገር የሚደረገው በመንግስት አካባቢ አለመረጋጋት ሲፈጠርና ክፍተኛ የፀጥታ ችግር በአገር ውስጥ ሲነሳ ብቻ ነው ። ማምሻውን በአሜሪካን ድምጽ ሬዲዮ ከደ/ዘ የተነሱ ተዋጊ ጄቶች በአዲስ አበባ አናት ላይ ሲበሩ ማምሻታቸውንና ሌሊኩግተሮች የመንግስት ለውጥ መደረጉን የሚያስበር በራሪ ወረቀቶች መበተናቸውን በሬዲዮ ስርጭቱ የሰሙ የእጭር ሞገድ የመሳብ አቅም ያለው ሬዲዮ ያላቸው አባላት የሰሙትን ለሚያምኑት እና ከሚቀርቡት ጋር ተነጋግረዋል በውስጣችን ማንነታቸው የማይታወቅ የወታደራዊ ደህንነት ሰዎች በመኖራቸው የተነሳ ከመንግስት ሬዲዮ በቀር ማንኛውንም ሬዲዮ ጣቢያ መስማት ችግር ውስጥ ሊከት እንደሚችል የሚታወቅ ነው ።

አስመራ ምሽቱ በድቅድቅ ጨለማ ተውጦ የመቃብር ያክል ፀጥታ ሰፍኗል ። ለወትሮው ግርግር የሚበዛበት የከተማዋ ጉዳናዎች ሳይቀሩ ሰው አልባ ሆነዋል ። አልፎ አልፎ ብቻ በርቀት እዚህም እዚያም የተኩስ ድምፅ ከመሰማቱ በስተቀር በየትኛውም አቅጣጫ ኩሽታ አይሰማም ።

ሰራዊቱ በየክበቡ ደጃፍ ላይ እጅብ እጅብ እያለ በመቆም በሽ-ክሹ-ክታ ያወጋል ። የመንግስት ግልበጣ መደረጉ በሰፊው መወራት ጀምሯል ። የሚወራው ዕውነት ከሆነ ደግሞ አስመራ ላለነው የሰራዊቱ አባላት እጅግ አደገኛ ይሆናል ። ምክንያቱም ከአስመራ ወደ መሃል አገር የሚደረገው ጉዞ በአየር አገልግሎት ብቻ ነው ። በየብስ ወደ የትኛውም አቅጣጫ መንቀሳቀስ አይቻልም ። የሻብያ ለማፅያን ከአካባቢው ሕዝብ ጋር በመመሳሰል አደጋ እያደረሱ የነበሩበት ወቅት ላይ ነበርን ። በምድር የሚጓጓዙ የሰራዊቱ ቀለብም ሆነ ትጥቅ በኩንሸይ በመታጀብ ካልሆነ የሚሞከር አይደለም ።

ረቡዕ ግንቦት ፱ ቀን

በነጋታው ማለግ ወጮች ወደ የዕለት ተግባራችን እንድንሰማራ ይመስላል ዝምረያቸው በመስከረም በኩል ገብተው ይሰማል ። ፀሃይ ከወደ ምስራቅ በጥቂቱ የፈነጠቀችው ብርሃን አካባቢውን ሁሉ ወርቅማ ቀለም አልብሶታል እንደ ባዙቱ የተበተነው ደመና እና የፀሃይዋ ብርሃን ድንቅ ሰላሊ የተጠበበት ሸራ መስሏል ። ከመኝታ ቤት ወጥቼ ወደ በረራ መስመር ሳመራ የማለግው ቁር ጆሮ ይቆርጣል ። ጃኬቴን መደረቤ በጀኝ እንጂ ውርጫ የሚቻል አልነበረም ። ገና ወገን ሳይል አውሮፕላኖቻችን ለበረራ ዝግጁ ለማድረግ የቴክኒክና ድጋፍ ሰጪ ሙያተኞች ማልደን በረራ መስመር መገኘት የዕለት ተዕለት ተግባራችን ነው ዛሬ ግን በረራ መስመሩ ያለውትሮው ጭር ብሏል ።

ወደ በረራ መስመር የሚያስገባውን በር እያለፍኩ በረድፍ ተሰልፌው በቆሙት ተዋጊ ጀቶች መካከል አሻግራ ስመለከት በጣት የሚቆጠሩ ሙያተኞች ብቻ በርቀት ውር ውር ይላሉ ። እንደደረሰኩ ቀድሜ ያገኘሁት ሲኒየር ቴክኒሺያን “ ምን ልታደርግ መጣህ ?” በሚል የምጸት ጥያቄ ተቀብለኝ ። በመገረም ፊቴን ከመከሰከስ ውጪ መልስ አልነበረኝም ። እንዳልገባኝ የተረዳው ቴክኒሺያን “የመንግስት ግልበጣ መካሄዱን በለሆሳስ ጆሮዬን ስር በሽኩሹክታ ነገረኝ” ። “ርዕስ ብሔሩም ከአገር ወጥተዋል” ብሎ ደገመልኝ ። የሰማሁትን ማመን አቃተኝ ። ውስጤን ድንጋጤ ቢጤ ሲወረኝ ቢሰማኝም የትናንትና ከሙያተኞቻችን የማጓጓዝ ትዕይንትና ምሽት ላይ የቃረምኳቸው ቅንጥብጣቢ ወሬዎች በአንድ ጊዜ በአዕምሮዬ ተመላለሱ... ።

ረፋዱ ላይ ጥቂት የቅኝት በረራዎች ከመደረጋቸው ያለፈ ለግዳጅ የተነሳ አውሮፕላን አልነበረም ። አዲስ አበባ ላይ የተሞከረው የመፈንቅለ መንግስት መክሸፍና በርካታ ወታደራዊ ጄነራሎች መገደላቸው በሰፊው መነገር ጀምሯል ቀኑን ሙሉ ይሄንኑ ስናወራ ብዙዎቻችን መጪውን የናፈቅን እንመስላለን እንዲህ አይነቱ እንቅስቃሴ ለእኛ ትኩሳቱ ቀድሞ እንደሚሰማን እሙን ነው ይበልጡን ዙሪያችንን በተገንጣይ ወንበዴዎች ተከበን በአገራችን ላይ ሆነን በጠላት ተከበን ለምንጥር የመንግስት ለውጥ ምን ይዞ እንደሚመጣ አይታወቅም ።



ሚግ - ሃያ ሶስት ኡብ የውጊያ ማሰልጠኛ አውሮፕላን

ምሽት ላይ ብሔራዊውን የቴሌቪዥን ስርጭት ለመመልከት ቴቪ ሩም በጊዜ ገብተን ታድመናል ። በአዲስ አበባ ስለ ተካሄደው እና እንደታቀደው ያልተሳካው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ልዩ ዝግጅት በተመስጦ በመመልከት ላይ እንዳለን ከበስተጓጎላችን የሚገኘው በር ድንገት ተከፍቶ እንደ የበረራ መስመር ኃላፊ ከፍ ባለ ድምፅ የሚገኝ ሃያ ሶስት ሙያተኞች ለአጣዳፊ ስራ ስለምንፈለግ ወደ በረራ መስመር በአስቸኳይ እንድንገኝ ወታደራዊ ትእዛዝ አተላለፈ ።

ትዕዛዙን ተቀብለን ስንወጣ ከኤርሜን ክቡብ በር ላይ እንዲት ግልጽ ላንድሮቨር መኪና የቻለችውን ያህል ሙያተኛ ይዞ በፍጥነት ወደ በረራ መስመር ተፈተለከች ። የተቀረነውም በሩጫ ወደዚያው አመራን ። የምሽት በረራዎች ሲኖሩ በእቅድ ባለሙያዎች ተገኝተን ከድጋፍ ሰጪዎች ጋር በመሆን በረራውን ከማስፈፀም ሌላ እንደዚህ አይነት በድንገት የተደረገ የምሽት በረራ ገጥሞኝ እያውቅም እርግጥነው ከድሬዳዋ አየር ምድብ (ታክቲካል

ፋይተር) የአየር ለአየር ውጊያ ቡድን አስመራ መጥቷል ታዲያ በዚህ ምሽት መብረር ለምን አስፈለገ ? የሚለው ጥያቄ በውስጤ ይመላለሳል ኩሎኔል መንግስቱ ለስራ ጉብኝት ከሄዱበት ጀርመን ወደ አዲስ አበባ እየተመለሱ እንደሆነ መረጃ ደረሰ እርሳቸውን የያዘውን አውሮፕላን ጠልፎ ለማስቀረት ሊሆን እንደሚችል ውስጤ ጠረጠረ ሌላ ምን ሊሆን ይችላል ።

መሬንቅለ መንግስቱ አዲስ አበባ ላይ ከከሸፊ ርዕሰ ብሔሩን ጠልፎ ማስቀረቱ ለመደራደሪያነትና አዲስ አበባ በቁጥጥር ስር የዋሉትን መሬንቅለ መንግስት እድራጊ ከፍተኛ መኩንኖችን ለመታደግ አማራጭ የሌለው ፍቱን መድሐኒት እንደሚሆን እመንኩ ። በእርግጥ እንዲህ አይነቱን ሃሳብ በግል አዳፍኖ ከመያዝ በስቀር ከማንም ጋር የሚማከሩት ጉዳይ ባለመሆኑ በውስጤ አውጠነጥን ገባሁ ለዚህ ምሽት በረራ አውሮፕላኑ ቶሎ ዝግጁ እንዲሆን ሁሉም በየበኩሉ ፍተሻውን አጠናቀቀ ቀሪው የአብራሪዎቹ ድርሻ ነው ።

አዲስ አበባ ላይ በቁጥጥር ስር የዋሉት አዛዦቻችን ደህንነት ቢያሳስበኝም ሁለቱ የሚገ ሃያ ሶስት በራሪዎች ቀድመው በረራ መስመር መድረሳቸውን ስመለከት ልቤ በተስፋ ተሞላ ። አብራሪዎቹ እንደ ተቆጣ ገበላ ወዲያ ወዲህ ይንገራሉ። ቶሎ ወደ አየር ተመንጥቀው ግዳያቸውን ለመጣል የቸኩሉ ይመስላል ። በመንግስት አካባቢ እየተካሄደ ያለውን ጉዳይ ጠልቀው ባያውቁትም ሜ/ጄነራል ፋንታ በላይ ፤ ሜ/ ጄነራል አምታ ደስታ እንዲሁም ሌሎች የአገሪቱ አሉ የተባሉ ከፍተኛ ይ አዲስ አበባ ላይ ደህንነታቸው አስጊ ሁኔታ ላይ በመውደቁ እነሱን ከአደጋ ለመታደግ እንደተጣደፉ አምኜ እጅግ ደስ አለኝ ።

ለመብረር በዝግጅት ላይ ያለችው ሚግ ሃያ ሶስት ተዋጊ ጀት ዙሪያ በርካታ ድጋፍ ሰጪ ተሽከርካሪዎች ይተራመሳሉ ። ከፍተኛ ብርሃን ያለው መብራታቸውን አብርተው ጭለማውን በብርሃን አጥለቅልቀውታል ። አብራሪዎቹ ተገቢውን ቅድመ በረራ ፍተሻ ካደረጉ በኋላ ሁለቱም ፓይሎቶች በፍጥነት እየዘለሉ ወደ አውሮፕላኗ ገብተው ዝግጁ በመሆን የአውሮፕላኑን ሞተር ማስነሳት ጀመሩ ።

ከዋናው ሞተር በፊት መነሳት የሚገባት መለስተኛ አስነሺ መዘውር ለመነሳት በማስገምገም ቀጭን ድምጹን እያሰማች እያለች ብዙም ሳትቆይ ሞተሯን በማጥፋት ዋና አብራሪው ሻለቃ ድምጹን ከፍ አድርጎ ኢጂቲ አባብ ዘ ሊሚት (የሞተሩ መቀት ከሚገባው በላይ ሆኗል) በማለት ችግሩን በአቅራቢያው ለቆመው የጥገና ሃላፊ አሳወቀ ። ችግሩ ከአስነሺዋ ሞተር የሚወጣው የተቃጠለ አየር ከሚገባው በላይ በመሞቁ የሚከሰት በመሆኑ በአቅራቢያው ከቆሙት ድጋፍ ሰጪ ተሽከርካሪዎች በአንዱ ላይ የነበረውን የታመቀ አየር በመጠቀም የአስነሻውን ሞተር ከቀዝቀዙ በኋላ በድጋሚ የሞተሯ ድምጽ ተሰማ ። ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ በተመሳሳይ ሁኔታ የሞተሯ ድምፅ ጠፋና ዋናው አብራሪ ቀድሞ ከአውሮፕላኗ በመውረድ ለጥገና ሃላፊው ሻምበል ችግሩን በቃል በማስረዳት ቀጥሎም በአውሮፕላኗ ጠቅላላ ሁኔታ መመዝገቢያ መዝገብ ላይ የገጠመውን ሁኔታ አስፍሮ ወደሚጠብቃቸው ተሽከርካሪ በመግባት አካባቢውን ለቀው ሄዱ ።



በአየር ለአየር ውጊያ ክፍተኛ ብቃት የነበራቸው ሚግ ሃያ ሶስት (tactical fighter squadron) አብራሪዎች በክፍል

በአንድ ጊዜ ቀዝቃዛ ላብ በጀርባዬ ሲወርድ ተሰማኝ ። ዲላማውን እንቆ ይመለሳል ብዬ የተማመንኩበት በረራ በእክል ምንክንያት ባለመሳካቱ እዘንኩ አሁንም አንዳንድ ጥያቄዎች ውስጤ ይመላለሱ ገቡ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ለበረራ ዝግጅት ላይ የነበረችው የሚግ ሃያ ሶስት የማሰልጠኛ አውሮፕላን ከመነሳቷ በፊት ምንም አይነት የጦር መሳሪያ ያልጫነች ሲሆን ለዚህ አይነት ክፍተኛ ግዳጅ ፈፅሞ የምትመረጥ አይነት አውሮፕላን አልነበረችም እንደውም ይህ ከላይ የተጠቀሰው ያለመነሳት ችግር አብሯት የቆየ እንደሆነ ይታወቃል በቋሚነት ተመድቦ አውሮፕላኗ ላይ ይሰራ የነበረው ክፍ ቺፍ በዚያ ምሽት ባጋጣሚ በስፍራው አልነበረም ከበረራው መቅረት በኋላ ስለ ችግሩ በግልፅ አጫውቶኛል ። ታዲያ ለምንስ ከድሬዳዋ የመጡት የጠላትን አውሮፕላኖች በቀላሉ እነፍንፈው መያዝ የሚችሉት በአየር ለአየር ውጊያ በተካኑት አብራሪዎች እንዲበሩ አልተደረገም የመጀመሪያው በረራ ከተሰረዘስ በኋላ ሌላ አውሮፕላን አልተቀየረም ሁሉም ነገር ውጤታዊ የወጣበት ይመስላል ።

ሁኔታዎች እንደታሰቡት ባለመከናወናቸው ሊደርስ የሚችለው ጥፋት አሳሰበኝ መፈንቅለ መንግስት በዘፈቀደ የሚሰራ ተራ ስራ እንዳልሆነም ይገባኛል መሞከር የለበትም ፤ ከተሞከረ ደግሞ ቆራጥና ፈጣን እርምጃ ይፈልጋል ቀላሏ ስህተት የህይወት መስዋዕትነት ታስክፍላለች በታህሣሥ ግርግር የተከሰተውም ይሄ ይመስለኛል በቁጥጥር ስር ለዋሉትም ሆነ አስመራ ለምንገኘው ሁሉ ይበልጡን አስጊ ነው ።

በዚህ ምሽት ሊደረግ የነበረውን በረራ በተመለከተ አንዳንድ አወዛጋቢ መረጃዎች ነበሩ አሁን ከተሞከረው መከራ በፊት ሌላ ሁለት መከራ እንደተደረገ ተሰምቷል በርግጠኛነት የነገሩኝም አሉ ነገርግን አሁን ለማስነሳት የተሞከረችው ጄት ክፍ ቺፍ የነበረው ጁኔየር ኤርክራፍት ማን በቦታው ባለመኖሩ እሱን ተክቶ የሰራው ሊዲንግ

ኤይርክራፍት ማን ለበረራው አለመሳካት አስተዋጽኦ እድርጓል በመባል የምክትል መቶ አለቅነት ማእረግ ሹመት እንደሌላ ገንባታ ምክንያት በስፍራው ያልተገኘው ጁኒየር ኤርክራፍት ማን ወዳጄ እውግቶኛል ።

ነገሮች ግራ ያጋቡት ሙያተኛ የበረራ መስመሩን ለቆ ሲወጣና በተሽከርካሪዎቹ ብርሃን ኗታ ብሎ የደመቀው ስፍራ በአንድ ጊዜ ወደነበረበት አስፈሪ ድቅድቅ ጨለማና ጸጥታው ተመለሰ ። ብዙም ሳይቆይ ሊቀ-መንበሩን የያዘው የመንገደኛ አውሮፕላን የበረራ መስመሩን በመቀየር በሚስጢር ወደ አዲስ አበባ ማምራቱን ሰማን ።

ነገሮች ፈር ለቀዋል ሁሉም ነገር በተፈለገበት መንገድ እየሄደ አይደለም በሁዋላ እንደሰማሁት የመንግስት ግልበጣውን የሚመሩት ከፍተኛ መኮኖች በችኮላ ከአማኒያኑ ጋር ምስጢራዊ ባልሆነ መልክ ግልፅ የራዲዮ ግንኙነት ማድረጋቸው ሰራዊቱን ከመንግስት ጎን እንዲሰለፍ አድርጎታል ።

ከዚያን ዕለት ጀምሮም አስመራ ያለው ግዙፉ ሁለተኛው ኦብዮታዊ ሰራዊትና የአየር ኃይል ሁለተኛው አየር ምድብ እንዲሁም መላው የባህር ኃይል ከቀረው የአገር መከላከያ እዝ ሙሉ ለሙሉ ውጭ እንደ ሆኑ ግልፅ ሆነ ።

ሓሙስ ግንቦት ፯ ቀን

እንደ ዘወትሩ ሁሉ ዛሬም ማልደን በመነሳት ወደየስራ ክፍላችን ብንሄድም ሁለትና ሶስት እየሆንን ስለ ሁኔታው ከማውጋት ውጭ ስራ አልነበረም ። የግቢው ፀጥታ እጅግ ያስፈራል ። የሚወራው ሁሉ ክፉ ነገር ብቻ ነበር ። በየሰዓ ፊት ላይ አንዳች የከበደ ነገር እንዳለ ይነበባል ።

ረፋዱ ላይ አንድ ትዕዛዝ ከጠቅላይ መምሪያው መጣና በባዶነት የተንጠለጠለው ልባችን በተስፋ እጩ ያለ ። ከምሳ በኋላ ሁሉም የሰራዊቱ አባል በሚግ ሃያ አንድ የጥገና ሃንጋር ውስጥ እንዲገኝ የሚል ጥሪ ነበር ። ጥሪው የመፈንቅለ መንግስቱን ጉዳይ ለመወያየት ሊሆን እንደሚችል አላጣነውም ። ያበጠው መፈንቅለ ላይቀር በፀጥታ ደብብ ከምንገላታ ግልፅ ያለ መረጃ ማግኘቱ በራሱ የእጩይታ ያክል ተሰማኝ ።

በተባለው ሰዓት ከስብሰባው ስፍራ ስደርስ ሰፊው የጥገና ሃንጋር በሰው ብዛት ተጣቧል ። እስከ ዛሬ ካየኋቸው ስብሰባዎች ሁሉ በሰው ብዛት የዛሬውን የሚስተካክል መኖሩን አጠራጠራለሁ ። እንደሚታወቀው የአየር ኃይል ማህበረሰብ ለስብሰባ እጅግም እንደሆነ ባውቅም የዛሬው ከወትሮው ለየት ያለ ጉዳይ የያዘ በመሆኑ ሁሉም በነቁስ ወጥቶ በጊዜ ቦታ ቦታውን ይዟል ።

የአየር ምድቡ አዛዥ ብርጋዴር ጄነራል ንጉሴ ዘርጋው ፤ የፖለቲካ ክፍል ኃላፊው ሻምበል ፤ የወታደራዊ ደህንነት ኃላፊው መ/አ ፤ እንዲሁም በተለያዩ የሃላፊነት ደረጃ የነበሩ ከፍተኛ መኮንኖችን በማስከተል ወደ ስብሰባው ሲገቡ በማናቸውም ፊት ላይ በጎ ስሜት አይነቡብም ነበር ። ሁላችንም ከተቀመጥንበት በመነሳት ከተቀበልናቸው በኋላ አዛዥ ጊዜ ሳያባክኑ ጉሮሯቸውን ጠራረጉና ንግግራቸውን በመጀመራቸው አካባቢው በፀጥታ ተዋጠ ።

“እንደምን ውላችኋል” በማለት ብ/ጄነራል ንጉሴ ዘርጋው ንግግራቸውን በከፍተኛ እርጋታና በራስ መተማመን ጠንክር አድርገው ጀመሩ ። “...”እንደምታውቁትና እንደሰማችሁት መሃል አገር ጦር ሜዳ ሆኗል ! አዛዥቻችን ተገድለዋል ! ከእንግዲህ በኋላ በመንግስቱ ኃ/ማሪያም መገዛት ሞት ነው ” አሉ ... ። ጄነራሉ ለአፍታ ቀና በማለት በዝምታ ከፊት ለፊታቸው ተሰብስቦ በአንክር የሚያዳምጣቸውን የአየር ኃይል ሰራዊት ትክ ብለው ሲያስተውሉ ቆዩና ወደ ንግግራቸው ተመለሱ ። “በአሁኑ ሰዓት አስመራ የምንገኘው የሰራዊቱ አባላት ከሌላው ሰራዊት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ባይኖረንም፤ ከተለያዩ ኃይሎች ጋር ግን ንግግር መጀመሩንና ሁኔታዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል ሰፊ ዕድል እንዳለ በመግለፅ መድረኩን ለፖለቲካ ኃላፊው አስተላለፉ ።

ቀጭን የሰውነት ቁመና ያለው የፖለቲካ ኃላፊ ፈጥኖ መድረኩን በመረከብ ለንግግር ተመቻቸ ። ዘማ ጸጉሩ ወደ ኋላ ሸሽቶ ወደ በራነት እየተቀየረ ሲሆን ግራና ቀኝ የበቀለው ፀጉሩ ጎፈር ብሎ ይታያል ። በቀይ ዳማ ፊቱ ላይ ችፍፍ ብሎ የሚታየውን ላብ አሁንም አሁንም በመሃረብ ይጠርጋል እልህና ቁጣ ይነብብባታል ምን ሊነግረን እንደሚችል ከውስጡ ጋር እየተሟገትኩ ነበር ። የፖለቲካው አካል ወገንተኛ ይሆን ? እያልኩ ውስጡ ተረብሷል ። መኰንኑ ግን ቁርጠኛ በሆነ ድምፅ ንግግሩን ሲቀጥል የማዳምጠውን ማመን አልቻልኩም ።በሃገሪቱና በሰራዊቱ

እንዲሁም በህዝቡ ላይ እየደረሰ ያለውን የአስተዳደር በደል ፣ በሰፊ ሰብአዊ ስብደትና ልጅ እንደተለያዩ ፣ ቤተሰብና ትዳር እየፈረሰ እንደሆነ ... በሰፊው ውስጥም ከውጥረት እና ከጦርነት በስተቀር እረፍት የሚባል ያለመኖሩን በመዘርዘር ካስረዳ በኋላ “ እኔ እስከሚውቀው ድረስ ከስታንድ ባይ እና ከፊደላት በስተቀር እንድ ቀን ከቤተሰቤ ጋር እጩ ብዬ ያሳለፍኩበት የእረፍት ጊዜ ትዝ እይለኝም “ በማለት የሰፊውን ስሜት የነካ ንግግር አደረገ እጩ እልኩ የፖለቲካው መስመር ከተባበረ ሁኔታዎች ቀላል ሊሆኑ እንደሚችሉ ገመትኩ ።

ከፖለቲካው ኃላፊ በኋላ ደልደል ያለ የሰውነት አካል ያለው ወዛም ራስ በራ ጠይም ሰው መድረኩን ተቆጣጠረ ፈገግታ ሁሉም ክፍሉ ላይ እይጠፋም የሁለትተኛው አየር ምድብ የወታደራዊ ደህንነት ኃላፊ መቶ አለቃ ነበር በእጁ ማስታወሻ ብጤ ይዟል በእጅጉ ዘና ያለ እቅራራብ ነበረው እንደ ወትሮው ዛሬም ፈገግታው አብራው አለች እማርኛን የራሱ በሆነ ቃና ሲናገረው የተለየ ለዛ አለው ። በፈገግታ ሰላምታ ካቀረበ በኋላ በእጁ የያዘውን ማስታወሻ ሳይመለከት እጅግ አጭር ንግግር አድረገው ጨረሰ “ እኔ ብዙም የምናገረው የለኝም ብቻ እንድ እንሁን እንድነት ኃይል ነው ሁሉም እንድ እንሁን” በማለት እየተጣደፈ ንግግሩን ቋጭ ። መ/አለቃው ያለንበት አስፈሪ ሁኔታ ብዙ ያስጨነቀው እንዳልሆነ በማየቱ ተገርሟልሁ ፈገግታና ነገሮችን በቀላሉ የማየት ባሕርይው የተለመደ ነበርና ወዲያው ትኩረቱን ከእሱ ላይ አነሳሁ በመጨረሻም አዛዥ አዳዲስ ለውጦች ሲኖሩ እንደሚያሳውቁን ቃል በመገባት ስብሰባውን በመቋቋት አሰናብቱን ።

ስብሰባው አልቆ ወደየሰራ ክፍላችን ስናመራ ከምእራብ አቅጣጫ ከበረራ መስመር ባሻገር ችግሩን ገርግር የአየር ወለድ የደንብ ልብስና ቀይ መለዩ ያጠለቁ ወታደሮች በርቀት ወደ እኛ ሲጠጉ ተመለከትኩኝ ። እየቀረቡን ሲመጡ ክላሽንኩቭ ጠመንጃቸውን ወድረው በረድፍ በወታደራዊ ስልት የሚንቀሳቀሱ በርካታ ኮማንዶዎች መሆናቸውን አረጋገጥኩ ። ከመቅፅበት ዙያችንን ተከብብን ። እንዳች ነገር ሰውነቱን ሲነዝረኝ ተሰማኝ ። እንደ አዲስ አበባው ሁሉ መፈንቅለ መንግስቱ እዚህም ሊከሸፍ ይሆን ? ልምምድ እየደረገ ነው በማለት ለማረጋጋት የሚሞክሩ ድምፆችን እየተሰማ ቢሆንም ከኮማንዶዎቹ ሁኔታ አንጻር ልምምድ ላይ ያሉ አልመስልህ አለኝ ። ብዙሃኑ ባለበት ተደናግጦ ግራ በመጋባት ማምለጫ አቅጣጫ እየፈለገ እያለ ከአየር ወለዶቹ አካባቢ ጎላ ባለ ድምጽ ቁም ! እንዳትነቃነቅ ! እያሉ በጩኸትና በአስፈሪ ሁኔታ ወደ እኛ ሲጠጉ በአንድ ጊዜ አካባቢው ተሸበረ ። ያልጠበቅነውና ያልጠረጠረው ክስተት ነበርና በአንድ ጊዜ ክፍተኛ ትርምስ ውስጥ ገባን ። ዙሪያችንን ስንመለከት የወታደሮቹ ቁጥር እየጨመረ መጥቶ በአየር ወለድ ሰራዊት ሙሉ ቁጥጥር ስር መውደቃችንን አስተዋልን ። ፈጥነውም ወደ አንድ ግልጽ የሆነ ስፍራ እየሰበሰቡን እያለ ከመካከላቸው አንዱ በቁጣ ወደዚህ አምጣቸው በማለት ትእዛዝ ሰጠ ።

የየተመረጠልን ቦታ አውሮፕላኖቹን ከእይታ ለመከለል የምንጠቀምበት ባለ ሰባት ግርግዳና ከፍ ተደርጎ በብሎኬት የተገነባ ባንክር ነበር ። ባንክሩ ውስጥ እያጣደፉ እያስገቡን እያለ ያ ወደዚህ ባንክር እንድንገባና እንድንሰበሰብ ያዘዘው ድምፅ ሐሳቡን በመቀየርና በጥርጣሬ በመሞላት በል በል በአስቸኳይ ከዚህ አስወጣልኝ እነዚህ አየር ኃይሎች በጥበባቸው ቢያፈሩንም በማለት ከባንክሩ ውስጥ በማስወጣት ሜዳ ላይ እንድንፈስ አደረገን ። ፈጥነውም የያዛችሁትን መሳሪያ አስረከቡ ሲል አንድ መኮንን ትዕዛዝ በመስጠቱ ጀነራል ንጉሴ ቀድመው በጎናቸው ላይ በማህደር የታጠቁትን አሜሪካ ሰራሽ ኮልት 38 ሽጉጥ አውጥተው አስረከቡ ። ሌሎችም እንዲሁ አዛዦችን ተከትለው የታጠቁትን ሽጉጥ በመፍታት አስረከቡ ። በጣም አነስተኛ ቁጥር ያላቸውም እንደዚሁ መሳሪያቸውን አስረከቡ ። በመጨረሻም በአጠቃላይ ከሰራዊቱ የተገኘው መሳሪያ ብዛት በቁጥር ከሃያ አምስት የማይበልጥ ነበርና ትጥቅ እንድንፈታ ያዘዘን መኮንን ከሰራዊቱ የተሰበሰበውን የሽጉጥ ብዛት ከ25 ያለመዝለሉን በመታዘብ “ ምንድነው ? የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው እንዴ የሰበሰብነው ? “ በማለት ሁላችንም መሳሪያ እንዳልታጠቅን በመታዘቡ በአግራሞት እኛኑ መልሶ ጠየቀን ። በመሰረቱ የአየር ኃይል የሰራ ባሕርይ የነፍስ ወከፍ መሳሪያ ለበረራ ክሩዎችና ምንጫባትም በስራ ባህሪያቸው ያስፈልጋቸዋል ተብሎ የታመነባቸው ካልሆኑ በስተቀር ሌላው የአየር ኃይል ባልደረባ በፍፁም አይታጠቅም ከመሳሪያ ጋርም አይገናኝም ።

አጋቾቻችን መሳሪያቸውን በደረታቸው አንግተው የሚያሳዩት ባህርይ የጠላትን ወታደር በምርኮ የያዙ እንጂ የወገን ጦር ከበው በቁጥጥር ስር ያዋሉ አይመስሉም ነበር ።

በምን ምክንያት በከበባ እንዳገቱን ሳይገባን የቀኑ ብርሃን ለምሽቱ ስፍራውን ሊለቅ ደንገዝገዝ ማለት ጀመረ ። ጀምበሯ ከጠለቀች በኋላ አየሩ መቀዝቀዝ በመጀመሩ ዘለግ ባለው ቁመናቸው እጅ ጉርድ ፖሊስተር ዩኒፎርም የለሰሱት

ጄኔራል ቅዝቃዜው ስለተሰማቸው ከአጋጃቸውን አንዱን ጠርተው ከቢሮ ጃኬት ማስመጣት ይችሉ እንደሁ በመጠየቅ ፈቃድ በማግኘታቸው ቢሯቸው የሚሰራ ብሄራዊ ወታደር ጃኬት ለማምጣት ወደ ጠቅላይ መምሪያ በሩጫ ሄደ ።

ይህ ሁሉ ሲሆን ቀጣይ ትእዛዝ እስኪሰጡን እርስ በርስ በሹክቸኩታ ከመነጋገር ያለፈ አንዳች ድምጽ አይሰማም ። ድንገት ከአጋጃቸውን መካከል አንዱ ባለ ሻምበል ማዕረግ ያጠለቀ መኰንን ከመሃከላችን ከአመታት በፊት በልጅነት የሚያውቀውን የሚገ ሃያ ሶስት ጥገና ሃላፊ ሻምበል በማየቱ አይኑን ማመን እያቃተው ከየት መጣህ በሚል ረዘም ላለ ደቂቃ ተቃቅፈው በመቆየት በፈገግታ እየተያዩ ሲነጋገሩ ከቆዩ በኋላ በዙሪያ የነበሩት ወታደሮች በአንድ ጊዜ ረገብ ማለት በመጀመራቸው እኛም ትንሽ እጩይታ ተሰማን ።

ከመጨለሙ በፊት ጄኔራል ንጉሴንና ሌሎች ከፍተኛ መኰንኖችን ከፊት በማስቀደም ሁሉንም የአየር ኃይል ሰራዊት በማሰለፍ ወደ ሲኒማ ቤት እየሉን እያለ በቅርብ ርቀት ድንገተኛ የተኩስ ድምጽ ተሰማ ። ተኩሱን ተከትሎም ከሰልፉ መካከል አንዱ እግራን ተመትቻለሁ እያለ ቢጮህም የህክምና እርዳታ ሳያገኝ ወደ ሲኒማ ቤት ደርሰን እንደንቆም ተደረግን ። አንዱ ሻምበል እየተጣደፈ ጄኔራል ንጉሴ ዘርጋውንና ሌሎች የሚፈልጋቸውን በስም በመጥራት እየለየ ለብቻ ነጥሎ ወሰዳቸው ። ይህ የምድር ጦር ሻምበል ቀደም ሲል በአየር ኃይል መኰንኖች ክብብ ግልጋሎት እንዲያገኝ ጄኔራል ንጉሴ የፈቀዱለት ሻምበል ነበር ። ያኔ እዝነውለት ደግ ቢውሉለትም ዛሬ ግን ውለታቸውን በክፉ እየመለሰ ነው ። ይህ ሻምበል መኰንኖች ክብብ እየተመላለሰ የሰማቸውን መረጃዎችና ምስጢር በመሰብሰብ ከመቶ ሁለተኛው አየር ወለድ ብርጌድ ጋር በመሆን የሃገሪቱ መሪ ከጀርመን ሲመለሱ በአስመራ በኩል እንዳይበሩ ከማድረግ አንስቶ በአስመራ አካባቢ የተደረገውን እንቅስቃሴ እንዲከሸፍና በርካታ የሃገሪቱ ሃብት የነበሩና ለሃገር ታላቅ ውለታ በመስራት ጠላትን መግቢያ መውጫ ያሳጡ መተኪያ ያልተገኘላቸው በርካታ ጀግኖች ሞት ተጠያቂ እንደሆነ አምናለሁ ።

የሚፈልጓቸውን ሰዎች በስም እየጠሩ ወሰዱ ። በኋላ ያው ሻምበል የረሳው ነገር እንዳለ ሁሉ ተመልሶ በመምጣት ድምጹን ጎላ በማድረግ የቀሩ ከፍተኛ መኰንኖችን ስም ከነማእረጋቸው ይጠራ ጀመር ። አጠራሩ ትህትና የገደለውና በማንከለብኝነት ነበርና እጅግ ስሜት የሚነካ ነበር ። የሚፈልገው ሰው እንዳለ ሁሉ እየተንጠራራ “የታለ አዲሱ ጄኔራል ? ሲል በአስፈራሪ ድምፅ እየጮኸ ጠየቀ ። ቀጠን ያሉት ፣ ጸጉራቸው በሽብት የተወረረና በቅርቡ የብርጋዴር ጄኔራልነት ማዕረግ የተሰጣቸው ትሁት ሰው ወደፊት ቀረቡ ። እኚህ ከፍተኛ መኰንን በዚያን ወቅት ያሉበትን ሃላፊነት ባላውቅም በቴክኒክና አስተዳደር ትምህርት ቤት የኤሌክትሮኒክስ ትምህርት ቤት አዛዥ ሆነው አውቃቸዋለሁ ። በጣም የተሰበሩ በኤሌክትሮኒክስ ሙያም በእጅጉ የተደነቁ ምሁር ናቸው ። ከዚህ በፊት አስመራ አይቻቸው ባላውቅም በዚህ ክፉ ቀን ምን እግር እንደጣላቸው ገርሞኛል ።

ሻምበሉ የቀጭኑን ጄኔራል ወደ ፊት መውጣት እያየ ሌላ ጄኔራል መጣራቱን ጀመረ ። በዚህን ጊዜ ቁመቱ ዘለግ ያለ ጠይም የአየር ኃይል የዙሪያ ጥበቃ ሃላፊ ሻምበል አብሮት ነበር ። ያቀዩስ ጄኔራል የታለ ? ... ሻምበሉ አምባረቀ ። ግራና ቀኝ እያማተረ ቢፈልጋቸውም ቀዩ ያላቸውን ጄኔራል ሊያገኛቸው አልቻለም ። ለካስ በቅርቡ የጄኔራልነት ማዕረግ የተሰጣቸውንና በአየር ኃይል ትምህርት ምድብ በአዛዥነት የሚታወቁትን መልክ መልካም መኰንን ነበር ሻምበሉ እየፈለገ የነበረው ። አስመራ እየተካሄደ የነበረውን የአዛዥነት ኩርስ ለማስተማር መጥተው እዚህ ክፉ ቀን ላይ ወድቀዋል ። ረዘም ላለ አመታት ደብረ ዘይት ጄኔራሉን በሹፊርነት ያገለግል የነበረ ሻለቃ ባሻ የራሱን ወታደራዊ ፊልድ ጃኬት በማልበስ ከሲኒማ ቤት ይዟቸው ሲወጣ አስተውያለሁ ። ዕድል በቀኛቸው የዋለችላቸው ጄኔራል ከዛሬው የአየር ወለዶች ወረራና ዕገታ ለጊዜው ተርፈዋል ማለት ይቻላል ። ሻምበሉ እየደጋገመ ስማቸውን ቢጣራም መልስ የሚሰጠው ባለማግኘቱ አንደማያመልጡት በዛቻ እያጉተመተመ በእጁ ያስገባቸውን ከፍተኛ መኰንኖች እየነዳ እኛን እዚያው የቆምንበት ትቶን ሄደ ።

ጭለማው ከወትሮው በተለየ ሁኔታ አስፈራሪ ድባብ ተላብሷል ። ሁሉም በየራሱ ሃሳብ በመመሰጠው አካባቢው ፍጹም በሆነ ጸጥታ ተውጧል ። አሁንም አለፍ አለፍ እያለ የአውቶማቲክ መሳሪያ ድምጽ በርቀት እየተተኩሰ መልሶ ለጥቂት ደቂቃዎች ጸጥ በማለት መልሶ ተኩሱ አስፈራሪውን ፀጥታ ያደፈርሰዋል ። ከተኩሱ መድመቅ ጋር የጭፈራና የሆታ ድምጽ አብሮ ደምቆ መሰማቱ ምን እየተከናወነ እንዳለ ለመገመትም ቸገረኝ ። ኋላ እንደ ተረዳሁት በሻምበል

መስፍን (ቢኋላ በኮሎኔልነት ማለረግ የ102ኛው አየር ወለድ ብርጌድ አዛዥ የሆነ) እና ሻምበል ሲሳይ የተባለ የምድር ጦር መስመራዊ መኮንን አማካኝነት የሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት አዛዥን ጨምሮ በሌሎች ከፍተኛ መኮንኖች ላይ አሰቃቂ የሆነ እርምጃ በመውሰድ ቀረጾቹን ከፍተኛ መኮንኖች ደግሞ ወደ አየር ወለድ ቅጥር ግቢ በመውሰድ እንዳሰሯቸው ሰማሁ ። በዕለቱ የግፉ ገፈት ቀማሽ ከነበሩት መካከል የአየር ኃይሉ የኤቪየሽን ዶክተር ኮሎኔል ጌታቸው አወቀ አሰቃቂና ለሰብዓዊ ፍጡር ባልተገባ የግፍ ግድያ ባለፈ አይናቸውን በሳንጃ በማፍሰስ አስከሬናቸውን በአስመራ ጎዳናዎች ላይ እየገቡት ለሕዝብ እንዲታይ ማድረጋቸው መቼም ቢሆን ከአዕምሮ የማይጠፋ ወንጀል ነበር ። በዚያች ምሽት በርካታ ጭካኔ የተሞላ ጭፍጨፋ ተደረገ ። ወታደሮች አዛዦቻቸውን በሳንጃ እየዘለዘሉ እስከመግደል ድረስ ። ጥፋት ተፈፅሏል እንኳ ቢባል መሳሪያ ያበፈቷቸውን የሰራዊቱን አዛዦችና የአገር ባለውለታ የጦር መኮንኖች በቁጥጥር ስር ማቆየት ሲቻል ከአውሬነት ባልተናነሰ በየገቡ ላይ የሚፈጸመው ወንጀል ታሪክ መቼም ይቅር የማይለው ተግባር ነው ። የመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ በርግጠኝነት ከሸፏል ። ቀጣዩ ምን ሊሆን እንደሚችልና ነገ ምን ይዞ እንደሚመጣ እርግጠኛ መሆን ሳንችል እስመራ ሁለተኛው አየር ምድብ ከእንቅስቃሴ ተገድቦን አለን ።

ከነበርንበት ሲኒማ ቤት በሰልፍ ወጥተን ወደየ ክበባችን እንድንሔድ ከተደረገ በኋላ ለጥበቃ በየጥጋጥጉ ከመሸጉት እና ከነሙሉ ወታደራዊ ትጥቃቸው በዝግታ ከሚራመዱት አየር ወለዶች በቀር እንደልብ የሚንቀሳቀስ አካል አልነበረምና ለመጀመሪያ ጊዜ በወታደራዊ ጦር ቀጠና ውስጥ እንዳለሁ ተሰማኝ ።

አርብ ግንቦት ፲፩ ቀን

ማልዶ መነሳት በሁላችንም ውስጥ ያለ ወታደራዊ ልምድ ነበርና ያለአንዳች ቀስቃሽ ሁላችንም በተመሳሳይ ሰዓት መመገቢያ ክፍል ተገናኘን ። ሁሉም የሰማውን መረጃ ይለዋወጣል ። የሞት መርዶ ከመስማት በሻገር ሰላማዊ ሁኔታ አልነበረም ። ምንም እንኳ ወታደራዊ የስራ ልብሰቻችንን ብንለብስም በምርኮ ያለን ያህል ነበር የሚሰማን ። እጅግ በጣም አስፈላጊ ከሆኑ ሙያተኞች በስተቀር ወደ ስራ ቦታ መሔድ ክልክል ሆኗል ። ወደ ከተማ ብቅ ብለው የተመለሱትም በሃዘንና በድንጋጤ ተውጠዋል ። የሁለተኛው አየር ምድብ አዛዥ ብርጋዴር ጄኔራል ንጉሤ ዘርጋውን ጨምሮ በርካታ የጦሩ አዛዦች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን ሰማን ። ጄኔራል ንጉሤ በአየር ምድቡ አባላት የተወደዱና እጅግ የተከበሩ አዛዥ ነበሩና ሃዘኑ በሁላችንም ላይ ወደቀ ። ትናንት በሁላችንም ፊት ከነሙሉ ግርማ ሞገሳቸው ቆመው የነበሩት አዛዥ መኮንን ዛሬ በፍትህ አልባነት በጨካኝ አውሬዎች እጅ መውደቃቸው የሁላችንንም ልብ በሃዘን ሰበረው ።

አረመንያዊው ግድያ ወደ ተከናወነበት የአየር ወለድ ግቢ በትካዜ አንገቱን እንደደፋሁ ደረስኩ ። በማንኛውም የሚያውካኩት አየር ወለዶች ዕይታዬን ሳቡትና ወደ እነሱ ተጠጋሁ ። ቁልቁል ለቆሻሻ መጣያነት የተከለለው ጉድጓድ ውስጥ ከወደቁትን ጄኔራል አስከሬን ላይ አልባሳትና ጫማ እያወለቁ ሲቀራመቱ በትዝብት አስተዋልኩ ። ወደ ወደቁት ጄኔራል ጠጋ ብዬ ስመለከት በቅርብ ርቀት በተተኩሰ ጥይት ጭንቅላታቸው የተገመሰና በውስጥ ሰራዎቻቸው ብቻ የቀሩ አዛውንት ሰው ተመለከትኩ ። በሃዘን ውስጤ ተኩማተረ ። እንደ ኢትዮጵያዊ ባህል የወደቀ ሬሳ በጨርቅ ይሸፈናል እንጂ የለበሰውን አይቀራመትም ፤ እናም ይህ አረመንያዊ ድርጊት በጠላት የተፈጸመ እንጂ በኢትዮጵያውያን አልመስልህ አለኝ ።

ቀና ብዬ ዙሪያ ገባውን ሳማትር ከሸቦ አጥር ባሻገር በቁጥጥር ስር የዋሉ ከፍተኛ መኮንኖች ታዩኝ ። የሁለተኛው አየር ምድብ የዘመቻ አዛዥ ኮሎኔል የበረራ ቱታቸውን እንደለበሱ ሲታዩ የአየር ምድቡ የአስተዳደር መኮንን ኮሎኔል ደግሞ በስራ ልብስቸው ሆነው እየኋቸው ። የኢትዮጵያን ጠላት ወደ ትቢያ ሲለውጡና ሲያርበደቡዱ የነበሩ ምርጥ የሃገራቱ ጀግኖች በአንድ ጀንበር ለእንደዚህ አይነት ጭካኔ በመዳረግ አሳዛኝ ክስተት ነበር ።



በወቅቱ የሁለተኛው አየር ምድብ አዛዥ የነበሩት ብ/ጀነራል ንጉሴ ዘርጋው የሱብሰባ ጥሪ ፡

በተከታዩ ቀን በያለንበት ለሁላችንም የሱብሰባ ጥሪ ደርሰን ። ደግሞ ምን ቀርቷቸው ይሆን ? ቀትር ላይ በአየር ምድቡ ዘመቻ ጽሕፈት ቤት ደጃፍ ላይ ተሰበሱብን ። ማን ሊመጣ እንደሆነ ባናውቅም እንደ ከፍተኛ የሃገሪቱ

ባለስልጣን ሊያነጋግሩን እንደሚችል መገመት አያዳግትም ። ውጥረት ይታያል ። ዙሪያውን ከወትሮው ለየት ያለ ከባድ ጥበቃ ተደርጓል ። ከቆይታ በኋላ ከሲቪል ኤቪዩሽን ተርጉሚናል አቅጣጫ ከሶስት የማይበልጡ ተሽከርካሪዎች በከፍተኛ ፍጥነት የአውሮፕላን መንደርደሪያውን ተከትለው እኛ ወደምንገኝበት አቅጣጫ ሲከንፉ በማየቱ ምናልባት የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ኮሎኔል መንግስቱ እራሳቸው መጥተው ይሆናል የሚል ግምት እደረብኝ ። ነገር ግን ፕሬዝዳንቱ ሳይሆኑ የደርግ ከፍተኛ ባለስልጣን ሊ/ጄነራል ተስፋዬ ገ/ኪዳን ነበሩ ። ከሳቸው መውረድ በፊት በልዩ ፍጥነት የወረዱት የቤተ መንግስት ልዩ ጥበቃዎች (በተለምዶ ቅልቦች የሚባሉት) ነበሩ ። የቁመታቸው ግዝፈት ፣ የሰውነታቸው መፈርጠም ፣ ያለረፍት የሚቅበዘበዙት አይኖቻቸው ከያዙት መሳሪያ ጋር እንኳን በቅርብ ርቀት ላለ ሰው በርቀት ለሚመለከት እጅግ ያስፈራራል ። ሁሉንም በጥርጣሬ የሚያዩ ይመስላል ። ጄነራሉ በሃገሪቱ ካሉት ወታደራዊ መኮንኖች ብቸኛ ባለከፍተኛ ማእረግ ናቸው ። የለበሱት የክብር ልብስ በማእረግ እና በኮርዶን ተንቆጥቁጧል ። ከመኪና ወርደው በቀጠታ ወደ ተዘጋጃላቸው መናገሪያ አመሩ ። በሰላምታ ጀምረው ንዴት እና ቁጣ... ቀጥለውም ዘለፉ ስድብ ያዘለ ንግግር አደረጉ..” ይህ ዛሬ መንግስት ልትገለብጥበት የነበረው አውሮፕላን ከደሃ ቤተሰቦችህ ቅማል ላይ በተሰበሰበ ገንዘብ የተገዛ አውሮፕላን ነው ... “ የሚለው ምን ለማለትና ማንን ለመናገር እንደሆነ ዛሬም ድረስ አልገባኝም ። ሰራዊቱን ይበልጥ የሚያስበረጋግ እንጂ የሚያረጋጋ ወይም ኃላፊነት እንዲሰማው የሚያደርግ አንዲትም ቃል ሳያሰሙ የምሬት ንግግራቸውን ፈጽመው በመጡበት አንኳን ተመለሱ ። የሳቸው መምጣት መንግስት ሁሉንም በበላይነት እንደተቆጣጠረ ለማረጋገጥ ቢመስልም በንግግራቸው ሰራዊቱን ከማስበርገግና ከማሸበር የተሻለ የማረጋጋት ስራ ሳይሰሩ ስብሰባውን ጨርሰዋል ።

በሌላ በኩል የሃገሪቱ ርዕሰ-ብሔር ኩ/ል መንግስቱ ኃይለማሪያም በደብረ ዘይት በጄኛው አየር ምድብ ተገኝተው ለሰራዊቱ ንግግር እንዳደረጉ ሰማን ። በኋላ እንደ ተመለከትኩት በመጠኑም ቢሆን የሳቸው አቀራረብ የተሻለ ነበር ። ከሰራዊቱ ጥያቄዎችን ተቀብለዋል ። ባለው የፕሬዝዳንትነት ዘመናቸው ምንም የተሻለ ኑሮ እንደሌላቸው ገልጸዋል “... እኔ መንግስቱ ኃይለማሪያም ከአንድ ተራ ወጥ ቤት የተሻለ ኑሮ አልኖርም ...ፋንታንም ከድሮ ጀምሮ አውቀዋለሁ ከሻለቅነት ማዕረግ እስከ ጄነራል አሳድገነዋል ። ይህንን ሰራዊት ይዞ እንዳይጠፋ ከሰራዊቱ ገለል በማድረግ ወደ ኢንደስትሪ ሚኒስትርነት ብናዛውረውም ከሰራዊቱ ግን አልተለየም ። የጄነራል ፋንታንም ምክትል ቀኝ መንገደኛ እንደሆነ አውቃለሁ ... ” ። የፕሬዝዳንቱ ንግግር መቼውንም የሚረሳ አልነበረም ። እጅግ በለሰለሰ ቋንቋ አቋማቸውን ግልጽ በማድረግ ያስረዱ ሲሆን ልዩ የሆነ የተውኔት ተሰጥኦ እንዳላቸውም አሳይተዋል ሰራዊቱንም እንደ ጄነራል ተስፋዬ ገ/ኪዳን ሳያንጓጥጡ ተፈጠረ ስላሉት ሁሉ በዝርዝር አስረድተው ሰራዊቱን ለማረጋጋት ሞክረዋል ።

ማምሻውን በቱሊቪዥን መመልከቻ ታድመን ሳለ ዜናው ሁሉ ስለ ተሞክረው መፈንቅለ መንግስት ሲሆን እየተደጋገመ በጥቂት ጄነራሎች የተሞከረው የመፈንቅለ መንግስት መከራ ሳይሳካ መቅረቱንና ከመፈንቅለ መንግስቱ ጋር ንክኪ የነበራቸው በርካታ ግለሰቦች ላይ አብዮታዊ ርምጃ መወሰዱን ይዘረዝራል ። በሌሎች ጉዳዩ በሚመለከታቸው ግለሰቦች ላይ ምርመራ መጀመሩና ጥፋተኞችም ለፍርድ እንደሚቀርቡ እየደጋገመ ይገልጻል ።

በማግስቱ ማልደን በየሥራ ቦታችን ተገኝተናል ። ግቢው እንደገና ህይወት ለመዝራት ይመስላል አውሮፕላኖች ማስገምገም ጀምረዋል ። የቅኝት በረራ በማድረግ የአየር ኃይሉ ስንልበና እንደገና ለመገንባት ጥረት እየተደረገ ነው ። ረጅሙ እና አሰልቺው ጦርነት የበርካታ ዜጎችን ህይወት ቀጥፏል ። ጦርነቱን ለማስቆም ይሆናል ተብሎ የተወሰደው መፍትሄ የአገሪቱን ርዕሰ ብሄር ከስልጣናቸው በማስወገድ የተሻለ አመራር እንዲኖር ለማድረግ ነበር ። ሆኖም ምርጥ የሃገሪቱ ወታደራዊ ባለስልጣናት የተሳተፉበት ይህ መፈንቅለ መንግስት እንዴት ሊከሸፍ እንደቻለ ወደ ፊት የታሪክ ተመራማሪዎች ሰፊ ጥናት የሚያቀርቡበት እንደሚሆን አምናለሁ ።

በእርግጥ ሰራዊቱ ሶስት አስርተ አመታት በፈጀው ጦርነት ከሚገባው በላይ ተሰላችቷል ። በአገሪቱ ከፍተኛ መኮንኖች ላይ የተወሰደው ግብታዊ ርምጃ አውራ እንደሌለው ንብ ሲበተን በጥቂት ጀብደኛ የሰራዊቱ አባላት ግብታዊነት የተወሰደው ርምጃ መተኪያ የሌላቸውን ወታደራዊ ጠብቶችና የአገሪቱ ባለውለታዎች በከንቱ ደማቸው ፈሷል ። ይህም ዛሬ ለምንገኝበት ትልቅ ውድቀት የመጨረሻው መጀመሪያ ለመሆኑ ሁላችንም ምስክር ነን ።

እነዚያ ጠላትን በየጦር ግንባሩ ገንጣይ እና አስገንጣዮችን ሲያስጨንቁ የነበሩ ጀግኖች ዛሬ በወገናቸው እጅ ያለፍርድ ደማቸው ደመ ከልብ ሆኖ ራሳቸው በአደባባይ ተጎትቶ አይሞቱ ሞት ሞተዋል ። ሻለቢያና ህወሃት እንደ እንኳን ጥይት ሳይተኩሱ ያንን ድል ሲያገኙ ምንኛ ተደስተው ይሆን ? የቆሙበት መሬት የከዳቸው ያሳደጉት ውሻ የነከሳቸው እነዚያ የጦር መሪዎች ክብር ሲገባቸው ተዋረዱ በህይወት የተረፉትም በይስሙላ ፍርድ አደባባይ ቆሙ ።

የግቢው ሁኔታ ወደ ቀድሞው መልኩ እየተመለሰ ይመስላል ። በበረራ መስመር አካባቢ የሥራ ልብሰቻቸውን የለበሱ መካኒኮች ወዲያ ወዲህ ይላሉ ። አልፎ አልፎም የአውሮፕላኖች ሞተር ሲያጓሩ ይሰማል ፤ ነገር ግን እንደም አውሮፕላን ወደ አየር ላይ አልወጣም ።

እንደ ፓይላት ከአየር ምድቡ ዘመቻ ቢሮ እኛ ወደ ምንገኝበት ሚግ ሃያ ሶስት በረራ መስመር አቅጣጫ ሄልሜቱን በግራ እጁ አንጠልጥሎ እየመጣ ነው ። ቁመቱ ዘለግ ያለውን ወጣት አብራሪ በልዩ ሁኔታው ማንነቱን ከሩቅ ለመለየት ቀላል ነበር ። ይህ አብራሪ በፊልም እንደ ምንመለከታቸው የአሜሪካን ፓይላቶች በራስ መተማመኑ ገጠቶ ይታይበታል ። ግዛቸው የተባለው የበረራ መስመር ቴክኒሻን የእሱን አውሮፕላን ሲያስበር መመልከት በራሱ እንደ ትእይንት ነበር ። ግዛቸው ከአውሮፕላኑ በስተግራ በኩል ለአብራሪው እንዲታይ በመሆን ወደፊት ይቆም እና የአውሮፕላኑን መቆጣጠሪያ እንዲያነቃንቅ በእጅ ምልክት ለአብራሪው ይናገራል ። በዚህ ጊዜ ግዛቸው በዘመኑ የነበረውን የብሬክ ግንብ ያክልበት እና ሁላችንንም ያስፈግናል ። በመጨረሻም በግንብ መልክ ወታደራዊ ሰላምታን ያክልበተና አጻፋውን ከፓይላቱ ይቀበላል ። የሚገርመው ነገር ይህን አይነቱ ትእይንት በዚህ ባለንበት በአሜሪካን አገር ብሉ ኤንጀል (ሰማያዊ መላእክት) በመባል የሚታወቁት የወታደራዊ አውሮፕላኖች ለሚያደርጉት የአየር ትርኢት ላይ ወደ መንደርደሪያቸው ከመሄዳቸው በፊት ሁሉም መካኒኮች በተቀናጀ ሁኔታ ሲያደርጉት ተመልክቻለሁ ።

አብራሪው በአውሮፕላኑ ዙሪያ የሚያደርገውን ፍተሻ ጨርሶ ወደ አውሮፕላኑ ውስጥ ገብቷል ። ለቀናት ተቋርጦ የነበረው በረራ መጀመሩ አስደስቶናል ። በየትኛውም የአየር ኃይል ጣቢያ የአውሮፕላን ድምጽ ሲሰማ ፣ አውሮፕላን ሲያርፍ ሲነሳ በዙሪያ ገባው ህይወት ይዘራበታል ። እናም ለቀናት የተቋረጠው በረራ ዛሬ በመጀመሩ ከሃዘኑ እያገገመም ቢሆን ደስታ እየታየበት ነው ።

ሚግ ሃያ ሶስት በምብ ጣዩ አውሮፕላን በዝግታ ከመቆሚያው ወደ መንደርደሪያው በመሄድ የመጨረሻው ፍተሻ ከተደረገለት በኋላ ድምጹን ከፍ በማድረግና ከኋለኛው ክፍሉ እሳት በመትፋት እያስገመገመ ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በመንደርደር ወደ ሰማይ ተመነጠቀ ። ከመቅፅበትም ወደቀኝ ዘንበል በማለት ዘወትር የተለመደ እነሳሱን እሳይቶ ከአይን ተሰወረ ።

በተጠበቀው ሰዓት ተመልሶ ማረፍ የነበረበት አውሮፕላን ባለመመለሱ መጥፎ ነገር አጋጥሞታል በሚል ተረበሽን ። እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጠር የሚታሰቡን በአብራሪውና በአውሮፕላኑ ላይ እንዳች ነገር እንደገጠማቸው እናስባለን ። ሁላችንም አይናችን የሚችለውን ያህል ርቀት እያማተርን ከአሁን አሁን ድምፁን እንሰማለን ስንል ሳይሳካልን በመቅረቱ በውስጣችን ፍርሃት ነገሰ ። ምን ውስጥ ገብቶ ይሆን ? እስከ ዛሬ በርካታ አብራሪዎች የተሰጣቸውን ግዳጅ ለመወጣት እንደወጡ ቀርተዋል ። አብዛኛውን ጊዜ የሚነሱት ሁለት በመሆን ሲሆን እንደኛው ሲመለስ በአልተመለሰው አውሮፕላን ላይ የተፈጠረውን ለመገመት እንቸገርም ነበር ። ዛሬ ግን የበረራው እንደ ብቻውን ነውና ምን እንደገጠመው ለማወቅ ተቸገርን ። በኋላ ግን በራሪው ወደ ሱዳን መኩብለሉን ሰማን ። በአየር ኃይል ታሪክ ያቀን እንደ ምእራፍ የተከፈተበት ነበር ። በአገሪቱ ክፍተኛ የጦር መኮንኖች ላይ በማናለብኝነትና በጭካኔ የተወሰደው ርምጃ ተከትሎ ህ ብሎ ተቃውሞ የተጀመረበት ሆነ ። በቀጣዮቹ ቀናትም በርካታ አብራሪዎችና የጥገና ሙያተኞች አውሮፕላኖችን በመያዝ ሆነ በመጥለፍ መኩብለል ጀመሩ ። እንደ ፀሃፊው አስተሳሰብ የአገሪቱ አገዛዝ በጀብደኝነትና በአረመኔያዊነት የአገር ባለውለታ የነበሩትን የጦር አዛዦች መፍጀቱ ስርዓቱ የተንጠለጠሉበትን ቅርንጫፍ በገዛ እጁ መቁረጡን የሚያሳይ የተቃውሞ ምልክት ነበር ።

ሰኞ ነሐሴ ፳ ቀን

ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነ ግሽ - ስድስት ባለ ሁለት ሞተር አውሮፕላን ከአዲስ አበባ ወደ ጋምቤላ ሲጓዝ ባልታወቀ ምክንያት ፋኝዶ በተባለ አካባቢ ተከስክሶ መጥፋቱ የኢትዮጵያ ሬዲዮ በቀትር የዜና ስርጭት ለሕዝብ ጀሮ አደረሰ ። ከመንገደኞቹ ውስጥ የአሜሪካ ኮንግረስ አባል የሆኑት ኮንግረስ ማን ሚኪ ሊላንድ ይገኙበታል ። ኮንግረስ ማኑ ወደ ኢትዮጵያ የተጓዙት ለባህ አድራጎት ስራ ሲሆን በአጭር ጊዜ ውስጥ እውቅና ያገኙ ፖለቲከኛ ነበሩ ።

በተፈጠረው አደጋ ምክንያት የአሜሪካ አየር ኃይል ዩ-ሁለት የስላላ አውሮፕላን ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ የአየር ክልል ውስጥ እንዲበር ከመንግስት ፈቃድ አገኘ ። በማስከተልም ለፍለጋው ሁለት ሲ አምስት ጋላክሲ በመባል የሚታወቁት ግዙፍ ወታደራዊ ማንገዳዎች አውሮፕላኖች እራት ብላክ ሃውክ ሂሊኮፕተሮችን በመያዝ ለአሰሳ ገብተዋል ። በእነዚህ የፈልጎ ማዳን አውሮፕላኖች የግንቦት ስምንቱ መንግስት ግልበጣ ሙከራ በዋና ተዋናይነት የሚጠቀሱትና በህይወት የተረፉ ብቸኛው ጀነራል ቁምላቸው ደጃኔን ከአገር ማስወጣታቸው እርግጠኛ ባይሆንም በሰፊው ይነገራል ።

የትግራይ ነፃ አውጪዎች እንደሚሉት ተራሮችን አንቀጥቅጠው መሃል አገር አልገቡም ባይ ነኝ ። ነገር ግን ጦሩ በተንዛዛና ሻጥር በበዛበት ጦርነት በመሰላቸቱ እንዲሁም መሪዎቹን በጭካኔ በማጣቱና በመጨረሻም የአገሪቱ መሪ በአልታሰበና ባልተገመተ አኳኝን ከአገር በመውጣታቸው ምክንያት ነበር ። ሰራዊቱም ፍጹም ስነ-ስርዐት በሞላበት ሁኔታ እንደ ታጠቀ ወታደር ሳይሆን መሳሪያውን ወርውሮ ወደ ትውልድ አገሩ ከመሔድ ሌላ ተደራጅቶ መዋጋትም ይሁን የዝርፊያ አዝማሚያ ያሳየው ምን ያህል ሕዝቡን እና አገሩን አክባሪ ሰላም ፈላጊ መሆኑን ያሳያል ። በአሜሪካ እና በሌሎች የአውሮፓ አገሮች አደራ-ዳሪነት የኢትዮጵያ የልሁካን ቡድን ሰላማዊ ድርድር ለማድረግ ተገዟል እውነታው ግን ኃያላኑ አገራት በኢትዮጵያ የወደፊት እጣ ላይ እየወሰኑ መንገዱን ለሕወሃት አልጋ በአልጋ እያደረጉ ነበር ለዚህ እና ለሌሎች ውለታዎች የትግራይ ነፃ አውጪ አሁንም የአሜሪካንን መንግስት በሎሌነት እያገለገለ ይመስለኛል ።

ይህንን የሃገሪቱን ታሪክ እና የወደፊት ሁኔታ ሊለውጥ ይችላል የተባለ መፈንቅለ መንግስት የበርካታ ምሁራን ወይም ወታደራዊ ጠባብቶችን ሕይወትን ከመቅጠፉ ባሻገር በወቅቱ ኢትዮጵያን ለመገነጣጠል ሕወሃት እና ሻለቢያ ያደርጉት ለነበረው ጦርነት ፋታ ከመስጠት ሌላ ለአመታት ሲያስጨንቁት የነበሩት ወታደራዊ አዛዦች በውስጥ ቁርቁስ አልቀው ሰራዊቱ አውራ የለለው መንጋ በመሆኑ ምክንያት ውጊያው የበፊቱን ያህል ጠላትን እስጨናቂ ባለመሆኑ በቀላሉ ተፈታ በርካታ የአየር ኃይል ተዋጊ ጄቶች እና የማንገዳዎች አውሮፕላኖች እንዲሁም ሂሊኮፕተሮች በተለያዩ ጊዜ ወደ ጎረቤት አገራት እንዲከበለሉም ምክንያት ሆነ ።

ጊዜ የሰጠው ቅል ድንጋይ ይሰብራል እንዲሉ ነው እና ከሁለት አመታት በኋላ ሕወሃት በለስ ቀንቶት በምእራባውያን እርዳታ ስልጣን ለመያዝ በቃ ያለዘመናት ለሃገሩ ሲዋደቅ ይነበረ የኢትዮጵያ ሰራዊት የታጠቀውን ትጥቅ በሙሉ አስረክቦ ወርቅ በአደባባይ በሚሸጥበት አገር አንዳች ስርዓተ አልበኝነት ሳያሳይ መፃኢ እድሉን እንዲጠባበቅ ሆነ ነገር ግን የትግራይ ባለስልጣናቶች በቀል እነሆ አሁንም ድረስ እያነፈነፈ በየደረሱበት በነፃ የመስራትም ሆነ የመኖር መብት ነፍገውት በገዛ አገሩ ላይ በሁለተኛ ዜግነት ይኖር ዘንድ ግድ ሆነ ።

በኢትዮጵያ ላይ የሰፊነው የዘረኝነት እና የግፍ አገዛዝ ተወግዶ የሞቱላት እና ደማቸውን ያፈሰሱላት ጀግኖች ሃውልት ቆሞላቸው ትውልድ እንደሚዘክራቸው እሙን ነው ።

ይህ በወቅቱ የተመለከትኩትን ለአንባቢያን አቀረብኩ እንጂ ሌሎች የሚያውቁት በርካታ ክስተት በወቅቱ ተፈጥረዋል አለመታደል ሆነ እና የተማከለ መረጃ ባለመኖሩ ብዙ ያልተጠቀሱ ሁኔታዎች አሉ ወደፊት በቃለ መጠይቅም ይሁን በሌላ መንገድ በተሟላ መልክ ለማቅረብ እጥራለሁ

**ኢትዮጵያ በጀግኖቿ ታፍራና ተከብራ
ለዘለለም ትኑር !**

**ሊዲንግ ኤርክራፍት ማን
ሳምሶን ብዙወርቅ**